

ድርጅታችን ለጠላት ስርገት ተጋልጧል!! በአባላት ላይም ጉዳት እየደረሰ ነው!!

እንደ ግንቦት 7 የመሰለ ድርጅት የተነሳበት ዓላማና ትግል ከግቡ ሊደርስ የሚችለው ከሁሉም በፊት በአንድ በኩል የአባሉን ደህንነት በመጠበቅ በሌላ በኩል ደግሞ ድርጅቱን ከጠላት ስለላና ስርገት በመከላከል ነው። ጠላት ለስርገት ሊጠቀምባቸው የሚችሉ ቀዳዳዎችንና ትስስሮችን በማጥናት ተገቢ የሆነ መመርያና አሰራር ማውጣት የአንድ ድርጅት አመራር ተቀዳሚ ተግባር መሆኑ የምስጢራዊ ትግል “ሀሁ” ነው። አለመታደል ሆኖ ድርጅታችን እንዲህ ዓይነት አርቀው የሚያስቡ መሪዎችን ማግኘት አልቻለም። ብርሃኑ ነጋ ከራሱ ክብርና ጥቅም በላይ የሚያስጨንቀው ምንም ነገር የለም። ሁለቱ ወንድማማች የአቶ ፅጌ ልጆች ከወያኔ ጋር ባላቸው የቤተሰብ ትስስር ወላጆቻቸውን በቪኦይፒ ሳሎን ጭምር ከአገር ቤት ሲያመላለሱ አንዳንዶቹ ደግሞ ከጠላት ጋር ተደራድረው ሚስቶቻቸውንና ልጆቻቸውን ወደ አገር ቤት በመላክ ያፈሩትን ቤትና ጉብረት ያለምንም ችግር ሲያስተዳድሩ እየታዘብን ነው። ከዚያም አልፎ ራሳቸው ጭምር “ተደብቀው” ወደ አገር ቤት በመግባት ኑሮአቸውን ለማመቻቸት ሲራወጡ ይታያሉ። እንደ ነፃነት የመሳሰሉት ያልታደሉት አባላት ደግሞ ለስርግ ብለው አገር ቤት ገብተው ከእነዚህ የጠላት ሰላዮች ተላልፎ በተሰጠ መረጃ በወያኔ እጅ ወድቀው በእስር ቤት ይማቅቃሉ።

ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን በቅርቡ የድርጅታችን ከፍተኛ አመራር አባል የሆነው ጎኮ (የሃንስ ዓለሙ) በጠላት ተመልምሎ የድርጅቱን ምስጢሮች ለወያኔ አሳልፎ መስጠቱንና እየሰጠ መሆኑን ተጨባጭ መረጃዎች ደርሰውናል። ጎኮ አሳልፎ በሰጣቸው መረጃዎች አማካይነት አደጋ ላይ የወደቁ የድርጅቱ አባላትና ቤተሰቦቻቸው መኖራቸው ሲታወቅ የእርምት ንቅናቄ ቡድኑ ለአባላት የሚበትናቸውን ፅሁፎች “ከሰዊዘርላንድ” የሚል ታርጋ እየተለጠፈባቸው በጠላት ሚዲያ የሚወጡትም በእሱ አማካይነት ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚያመለክቱ መረጃዎች እየደረሱን ነው።

የእረፍት ጊዜያቸውን በኢትዮጵያ እንዲያሳልፉ የላካቸው ሚስቱና ሁለት ልጆቹ እረፍታቸውን ጨርሰው ወደ መጡበት አገር (ኖርዌይ) ሊመለሱ ሁለት ቀን ብቻ ሲቀራቸው ከወያኔ ጋር በተደረሰ

ስምምነት እንደተባረሩ ሆነው ከሃገር ቤት እንዲወጡ ተደርገው ተመልሰዋል። ነገር ግን ጎኑ እሱ የግንቦት 7 አመራር በመሆኑ ምክንያት ለእረፍት ወደ ኢትዮጵያ የሄዱት ሚስቱና ሁለት ልጆቹ በወያኔ “ታሰረው እና ከፍተኛ እንግልት ደርሶባቸው ከሃገር እንደተባረሩ” አድርጎ አባላትን ለማሳመን ላይ ታች እያለ መሆኑ በጣም የሚገርም ነው።

የድርጅታችን የምክር ቤት አባልና የደህንነት ሃላፊ ነው የሚባለው ዮሃንስ ዓለሙ (ጎኑ) በስዊዘርላንድ የወያኔ መንግስት አምባሳደር ሆኖ በማገልገል ላይ የሚገኘው የምንሊክ ዓለሙ ወንድም ሲሆን ራሱም በሳውዲ አረቢያ የወያኔ ኤምባሲ ሲሰራ የነበረና ቀደም ካለ ጊዜ ጀምሮ ከወያኔ ጋር ትስስር የነበረው ሰው መሆኑ የሚታወቅ ነው። ኤምባሲው ውስጥ ምን ሲሰራ እንደነበረና በምን አይነት ሁኔታ ስራውን ለቆ በማንና እንዴት ወደ ድርጅታችን እንደገባም አይታወቅም። ታዲያ እንዲህ አይነቱ ሰው ነው ድርጅቱን ከጠላት ስለላና ስርገት እንዲከላከል የደህንነት ሃላፊ ተብሎ እንዲሾም የተደረገው? ነገሩ ሁሉ ቀልድና የልጆች ጨዋታ ይመስላል።

አመራሩ የፍትህና የዴሞክራሲ ጥያቄ ያነሱ አባላትን “ቆሻሾች፣ ባለጌዎች፣ ነውረኞች” ብሎ ከመሳደብና ከድርጅቱ ለማገድ ከመሯሯጥ ይልቅ በእንዲህ አይነት የጠላት ሰላዮች ላይ ለምን እርምጃ አይወስድም? ለምንድነው የተፈፀመው ከህደት ከታወቀ በኋላ አባላት እንዲያውቁት ተደርጎ ተገቢ የሆነ የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወሰድ ያልተደረገው? ለምን? በዚህ ምክንያት ለደረሰው እና ወደፊትም ሊደረስ ለሚችለው ጉዳት አመራሩ ከተጠያቂነት አያመልጥም።

ለዚሁም ነው የግንቦት 7 የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ከአሁን በኋላ ድርጅቱን የመምራት ብቃት ስለሌለው ስልጣኑን በአስቸኳይ ለቆ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ የጠየቀው። ምርጫ ተካሄዶ ስልጣኑን የሚረከበው አዲስ የድርጅታችን አመራር ለመናኛ ጥቅም ሲሉ ወደ አገር ቤት የሚመላለሱ የድርጅቱ አባላትና ቤተሰቦቻቸውን (የራሱ የአመራሩን ጨምሮ) ለማስቆም የሚያስችል መመርያና አሰራር በማውጣት ድርጅታችንን ከጠላት ስለላና ስርገት መጠበቅ ይኖርበታል እንላለን።

ሞት ለዘረኛው የወያኔ ስርዓት!!
ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!
የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡድን